



TIBIBIR

Consortium Of Ethiopian Civic Society Organizations (TIBIBIR)

2134 West Highland Avenue, Chicago, IL 60659
Tel: 773 341 8511 - Web: tibibir.org - Email: info@tibibir.org

ስለ ባለድርሻዎቹ ጉባዔ ከኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር በዳላስ ከተማ በመስከረም 29, 2010 ዓ.ም. (October 8, 2017) ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ዋና ትኩረት ያደረገበት ስራ በተቻለ መጠን በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙትን የፖለቲካ ፓርቲ ባለድርሻዎችን ጋብዞ ጉባዔ እንዲካሄድ ነበር።

በዚህም መሰረት ከየካቲት 9 – 12 ቀን 2010 ዓ.ም. (February 16-19, 2018) በሲያትል የተካሄደው ጉባዔ ብዙ ባለድርሻዎች የሆኑ ፓርቲዎችን በተሳታፊነትና የትብብሩ አባል የሆኑ የማህበረሰብ ተወካዮችን በተመልካችነትና በአመቻችነት ለመሰብሰብና በአገራችን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ባለድርሻዎቹ ተወያይተው ወደ የጋራ ዓላማና አቅጣጫ እንዲሸጋገሩ ለማመቻቸት ተችሏል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተወያይተው ያወጡት የጋራ መግለጫ አቅጣጫዎችን ያመለክታል።

ትብብር ይህን በጋራ መርሆዎች ላይ የተደረገውን የባለድርሻዎች ስምምነት፤ ቃል ኪዳን መግለጫ ለአገራችንና ለኢትዮጵያ ሕዝብ አግባብ ያለው፤ ወቅታዊና ተስፋ የሚሰጥ መሆኑን በደስታ ተቀብሎ አድናቆቱንና ድጋፉን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይገልጻል።

ትብብር ጉባዔው የደረሰባቸውን፤ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረገውን፤ የመርህ ስምምነት በደስታና በተስፋ ተቀብሎ፤ ግንዛቤዎቹን እንደሚከተለው ያቀርባል፤

1. በኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነት፤ ዘላቂነትና ሉዐላዊነት ሙሉ በሙሉ እናምናለን።
2. የኢትዮጵያ ዘላቂነትና ሉዐላዊነት አስተማማኝ እንዲሆን አፋኙን፤ ከፋፋዩንና ጨካኙን በህወሓት የበላይነት የሚገዛው አምባገነን ስርዓት ተወግዶ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ የሆነ፤ ሕዝቡ የፖለቲካ ሥልጣኑ ባለቤት የሚሆን ስርዓት ለመመስረት ለሚደረገው ትግል አስተዋጾ ለማድረግ ቃል ኪዳን እንገባለን።
3. ማንኛውም በኢትዮጵያ የወደፊት እድል የሚያገባው ባል ድርሻ አካል ሁሉ እንዲሳተፍ ለሚደረገው ጥረት ሁሉ የድርሻችንን አስተዋጽኦ እናቀርባለን።

4. በዳላስ በገባነው ቃል ኪዳን መሰረት፤ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ ግዴታዎቻችንን ለመወጣት ከሁሉም ባለድርሻዎች ጋር በመደጋገፍ እንሰራለን፤ ሁሉንም የሚያስተናግድ ብሄራዊ መግባባትና የዓላማ አንድነት እንዲፈጠር ያልተቆጠበ ጥረት እናደርጋለን።
5. የኢትዮጵያ ሕዝብ በዘር፤ በኃይማኖት ወይም በሌላ ሳይለያይ ላደረገውና ለሚያደርገው ታሪካዊ ትግልና ለተጎናጸፋቸው ድሎች ሁሉ እውቅና እየሰጠን፤ እያደነቅንና ድጋፋችንን እየሰጠን ድሎቹ በሕዝቡ፤ በተለይ በወጣቱ ትውልድ የተከፈለው መስዋዕት ውጤት መሆናቸውን እየተቀበልን፤ ሕዝቡ ስር ነቀል የሥርዓት ለውጥ አስፈላጊ መሆኑን ያስመረበት መሆኑን በመገንዘብ፤ ድጋፋችንን እንገልጻለን።
6. የኢትዮጵያ ሕዝብ በብዙ መስዋዕት እስካሁን ያገኛቸው አስደናቂ ድሎች እንዳይታጠፉና እንዳይነጠቁ ከሕዝቡና ከሁሉም ለውጥ ከሚፈልጉ ኃይሎች ጎን ሆነን በትጋት ለመስራት መወሰናችንን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንገልጻለን።
7. የሕዝቡን ትግል ከሚረዱ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ካሉ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ከሚያምኑ ክፍሎች ጋር በመመካከር በውጭ የዲፖሎማሲ ስራዎች ዙሪያ የተጀመረው ትብብር እየተጠናከረ እንዲሄድ ጥረታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የመምረጥ መብት ያላቸው ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩባቸው ሃገራት መንግስታት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንዲቆሙና ለፍትህና ለነፃነት የሚያደርገውን ጥረት እንዲደግፉ ቀጣይነት ያለው የተሟጋችነት (Advocacy) እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። የአሜሪካ ኮንግረስም ኤች-አር-128 እና ኤስ-አር-168 (HR-128 and SR-168) የሕግ ረቂቆች እንዲያጸድቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አጠናክረን እንቀጥላለን።
8. ህወሓት/ኢሕአዲግ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ፤ ግድያ፤ አፈናና በደል በዓለም አቀፍ ደረጃ እናጋልጣለን፤ በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን።
9. ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር ስርዓት እንዲመሰረት በሁሉም መልኩ የበኩላችን አስተዋጾ እናደርጋለን።
10. የሚቀጥለው ሁሉን ባለድርሻዎች የሚያሳትፍ ጉባኤ በኢትዮጵያ እንዲካሄድ ያልተቆጠበ ጥረት እናደርጋለን።
11. በህወሓት/ኢሕአዲግ አገዛዝ በኢትዮጵያ ምናልባትም በአለም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ለሶስተኛ ጊዜ ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እና ወታደራዊ አገዛዝ በአስቸኳይ እንዲነሳ እንጠይቃለን፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚፈጸመውን ጭካኔ ሁሉ እናወግዛለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!

የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ይለመልማል!!

February 22, 2018